



ፍኖተ ዲሞክራሲ የኢትዮጵያ አንድነት ድምጽ Finote Democracy Voice of Ethiopian Unity

Efdpu@aol.com

www.Finote.org

በፍኖተ ዲሞክራሲ የኢትዮጵያ አንድነት ራዲዮ
በ ታኅሣሥ 7 ቀን 2011 ዓም የተላለፈ ሐተታ

የማይታበለው ሀቅ አገዛዙን ያወግዘዋል

መንግሥት የተባለው ተቋም ወይም ስብስብ በሀገራችን ተመክሮ፤ ከይሲና ግፊኛ የሆነ ቡድን መሆኑን ያየነው ነው ። ሕዝብ ያልመረጠውን የኢትዮጵያ መንግሥት አንልም ያልነውም ለዚህ ነው ። መንግሥት ተብዬውና ሕዝብ ሰምረው ተግባብተው፤ የሕዝብ ወሳኝነትና መብት ተከብሮ የተገኘበት ጊዜን ማስታወስ አንችልም ። የአሴውም ስር ዓት ሆነ፤ የፋሺስቱ ኮለኔልና ወያኔ ሁሉም በሕዝብ ላይ የተጫኑና በየአቅማቸውና ተቃውሞው ልክም ግፍን የፈጸሙ ናቸው ። ሰፋ አድርገን ስናየውም የአፍሪካ ሕዝብም ቢሆን እንደኛው ሳይታደል ኑሮ የተባለውን መከራ ሲገፋ የቆየ ነው ። ሙጋቤ፤ ፖል ቢያ፤ ሳሱንግዌስ፤ ሙሴቪኒ፤ ወዘተ ለዓመታት በሀዘብ ላይ ተወዘፈው መብት ሲነፍጉ የከረሙ ናቸው ። መለስም እንደነሱ ሊሆን ሲመኝ ቢደናቀፍም የመለስ ውልድ የሆነው ኢሕአዴግ ግን ሲበድለን ሲፈጀን ሊቀጥል እነሆ ተነስቷል ።

በአጼው ዘመን የወሬው፤ የራሲያ፤ የጋዜጣው ክፍል ሁሉ በፕሮፕጋንዳ ሚኒስቴር በሚል ይጠራ ነበር ። ስራም በቀጥታ ፕሮፕጋንዳ ነበር፤ ስር ዓቱን ማሻሻጥ፤ ለገዢዎቹ ተክለሰውነት መቆም፤ መሞሽት፤ መቅጠፍ--ፕሮፕጋንዳ መርጨት ። ተቃዋሚ ጋዜጠኛ የሚያስገድለውን የሳውዲ አልጋ ወራሽ ተራማጅ ለውጥ አምጪ ብለው ምን ያህል ሊያሻሽሉት እንደሞከሩ እናውቃለን ። የእኛ አስመሳይ ኢትዮጵያዊም ባዕዳንና የሀገር ቤት የወሬ ቋቶች በከፍተኛ ደረጃ ተክለሰውነት ሊሰጡት፤ ውዳሴ ሊያደርጉለትን ሊሞሹለት እንደተነሱ ለመታዘብ ችለናል ። ሁሉን የፖለቲካ እስረኞች ፈታ፤ ሰላምና ዲሞክራሲ አመጣ፤ ምልዓተ ሕብዙ ደገፈው፤ አቀፈው፤ ለውጥ አመጣ ብለው በርካታ የሀሰት ዜናዎችንም ፈብርከውለት ሲነዙብን ቆይተዋል ። መልክ ጥፋት በስም ይደግፉ መሆኑን ለማወቅ ግዜ አልፎብንም ። ግለሰቡ ለስልጣን የታጩው በወያኔ ውድቀት ቀውስ ይመጣብኛል ብሎ በሰጋው አሜሪካ መህን ከነመረጃው አቅርቦናል ። ጫጫታው ሲበራታና የአድርባይ ምሁሮች መንጋ ራሱን ሲያዋርድም የሽግግር ሂደት እውን ካልሆነ ይህ ግለሰብና ጓደኞቹ ትግላችንን ሊያደናቅፉ የመጡ ናቸው ስንልም እንደነበር ይትወሳል ። ዛሬ እንደሚታየው ሹሙና ወዳጆቹ ተጨማሪ እስረኞችን ይዘው ጦላይ ወዘተ ያስቅያሉ እንጂ አንድ አስረኛውንም የፖለቲካ እስረኞች አልፈቱም ። ሹሙ ሳይውል ሳይደርም ኢሕአዴግን አጠናክሮ አስቀጥላለሁ፤ ሀገር ወያኔን አስከብራለሁ ከማለቱ አልፎ በአረቦች ግፊት ለሀገራችን የማይጠቅሙ እርምጃዎችን ተቻኩሎ ወስዷል ። ሀቁና ልፈፋው አብረው ሊጓዙ ባለመቻላቸው ሀ ብለን ወደ ትግላችን እንድንመለስ ገፋፍተናል ማለት ይቻላል። ወያኔን ጥግ አስያዙ የተባለውም ሀሰት እንደሆነ ወዲያውኑ ተረጋግጧል ። ብዙዎች ሹሞቹ ወያኔን ያገለሉ መስፈቻው ሲሞግቱንም ባጅተዋል ። ዛሬ ምን ያህል እንደተሳሳቱ ቢገነዙብም የእኛ ሰው አጠፋሁ ማለት ሞቱ ነውና ያው በስህተታቸውና ዝቅጠታቸው ገፍተው ይገኛሉ ። ሹሞቹ ኢሕአዴግን ናቸውና--ማለትም ማንነታቸው ከወያኔ ጋር የተቆራኘ ነውና-ካደጉበት የጥበት በረት ከቶም ሊወጡ አልቻሉም ። ሹሙ በዕብሪት እኔው አሻግራችኋለሁ ብሎ ሲያላግጥብንና የሽግግር ሂደትን ጥሪ ሲረግጥና የኢሕአዴግ ምርጫ ተካፋይ ሁኑ ብሎ ሲጠራም እነማንን ከነኑ እንደኮለኮል ይኸው አይተናል ። የኢትዮጵያ ሕዝብ ድርጅቱ ወገኔ ብሎ ያቀፍው አንድም ኢትዮጵያዊ ድርጅት አለመኖሩ ታይቷል ። በዙሪያው የተሰለፉ ምሁሮችም ቢሆኑ የአሜሪካ ቅጥረኞች፤ የዘመን ደርግ ወንጀለኞች፤ የአሰሳ በደና አርባጉጉ ግድያይ ተጠያቂዎች

መሆናቸውንም በምጻት አይተናል ። ህልፈተ አንጃ ከተጠናቀቀ ከአስር ዓመታት በኋላም ለፍርፋሪ የቋመጡ በጣት የሚቆጠሩ ማፈሪያዎችን ወደ አዲስ አበባ ጋብዞ የሕዝብን ገንዘብ ያባክናል ። በአርቶዶክስ ህይማኖትም ላይ የተፈጸመው ሻጥር የሚታወቅ ሲሆን ለኢትዮጵያ ያለው ጠቃሚነቱ ብቁላሉ ሲቀርብ አነጋጋሪ የሆነውን ከሻዕቢያ ዕርቅ የሚለውን አምጥተውብን የኢትዮጵያን ችግር አባብሰዋል ። በላውዲና ኤሚሬትስ ቅስቀሳም የአባይ ግድብ የቀብር ስነስርአትም እውን ሆኗል ። ለመሆኑ የግድቡ ኢንጂነር ስሙኝ ለምንና በማንስ ተገደለ? እንዴትስ ለግብጹ አል ሲስ ግድቡ አይሰራም በሚል የወላሂ ምህላ ተደረገለት? ከወሬና ፕሮፓጋንዳው ባሻገር ተጨባጩን ሁኔታና ሀቁን ለመገንዘብ መጣር አለብን ። የሀገር ማዳን፣ የሀገር ህልውና ጉዳይ ስለሆነ በጨረባ ተዝግቦ ዓይነት ሁኔታና አዙሪት ገብተን የመጣው ሁሉ እያደናገረን ሀገር ሊቀማን መፍቀድ የለብንም ። መብታችን ይከበር፣ ነፍስ ገዳዮች ለፍርድ ይቅረቡ ብለው የሀገራችንን ሰንደቅ ዓላማ አንግባው የተሰለፉ ወጣቶች ላይ የተፈጸመው ግድያና ወደ ጠላይ ስቃይ መውሰዱ ሹሞቹ ሰልፋቸው የትና ከማን ጋር እንደሆነ ይጠቁመናል ።

የሹሞቹ አያያዝ ያው በወያኔ ወደ ጠላ ደጋፊነት የአንድ ሌላ ብሄርን የበላይነት ማስፈን መሆኑንም አሳይቶ ነበር ። በዲስኩር ጋጋታ የተደናገሩ ክፍሎች ኢትዮጵያ የሚል ቃል ከሹሞቹ አፍ ሲሰሙ መባረቃቸው ጦፊ እንጂ እንዴት ለኢትዮጵያ ቆምኩ የሚል አማራጭ ክርስቲያንን በሜንጫ ባዮችን፣ የበደኖ ወንጀለኞችንና የአርባጉጉ አባወራዎችን የክብር እንግዳ ብሎስ ያቅፋል? አስመራ ድረስ ሄደው የተለማመጡት አነግም መስመሩ ያው ያልተቀየረና በሕዝብ ፍጅት ግርግር አሮሚያ የሚባል ሀገርን ሊመሰርትብና ሊነጥቅ እንደተዘጋጀ እያወቅን እነሱንም ተለማምጦ ማምጣትስ ምን ይባላል? ቡራዩና የፍጅት ቃጠናዎች መፈጠራቸው እኮ መጠበቅ ያለበት፣ ከሹሞቹ ምርጫና አቅምም የተወለደ ነው ። የአዲስ አበባ ሰዎችን ወንጀለኞች መጫወት ያለውንም በምክትል ከንቲባነት ለመሾም መሮጥንስ ምን አመጣው ። አዲስ ቼመት ተብሎ የሚሾመው ከ90 በመቶ በላይ ከአንድ ብሄር መሆኑንም አላጣነውም ። ወያኔ ሲነሳ ተኪው ያው የሹሞቹ ብሄር አባሎች ናቸው ። የአዲስ አበባንም ህብረ ብሄራዊ ይዘት ስርዞ የልብወለዱ ፊንፍኔ ለማድረግ መሬት ለቁሮዎችና ኢትዮጵያዊነትን ለካዱ መስጠቱም ስንት ችግር እንደተቀፈቀፈልን የሚያሳይ ነው ። ከሁሉም በላይ ግን የቅርቡ የአዋሳ የኢህ አዴግ ጉባኤ አሁንም ወያኔ ሰፍኖችን እንዳለ፤ ኢሕ አዴግንም ጠብቆ እየሸፈረ እንደሆነ አራግጋጧል ። የወያኔ ኢሕአዴግ መርሃ ግብሮች በምንም ደረጃ አለተነኩም፤ አልተቀየሩም። የወያኔው ቁንጮ ልማታዊ ምናምንቴ የሚለው አጭብርባሪ አቅምምም ቀጣይ ነው ተብሏል ። ምርጫ ለሚሉት ተላላዎችና ፍርፋሪ-በርጩማ ቃራሚዎችም በዚህም መስክ ምንም ለውጥ እንዳልመጣና እንደማይመጣ ልናረዳቸው ፈላጊ ነን ። ሕዝብ የታገለው ወያኔ ኢሕ አዴግን ለማስቀተል ባለመሆኑ አስቀጥላላሁ ባዮቹ አቅምማቸው ከሕዝብ ይጻረራል ። በወያኔ ኢሕአዴግና በሰፊው የኢትዮጵያ ሕዝብ መሀከል ያለው የማይታረቅ ቅራኔ አሁንም በግለት ቀጥሎ ይገኛል ብንል ትክክል ነው ።

ሹሞቹ በተግባር የኢትዮጵያዊነት ተጻራሪ ናቸው ። በአስር የሚማቁትን ጀግኖች አለመልቀቅ ሳይሆን ሀገር ወዳድ ወጣቶችንም አፍነዋል ። ለጠባቦችና ወንጀለኞች ሀገራችንን ከፍተው አጋልጠው ሀገር ያሉትን ግን ይገድላሉ፣ ያስራሉ ። ኢትዮጵያዊው ሁሉ እነዚህን ሹሞች በየደረሱበት በተቃውሞ ሰልፍ ሊያዋክባቸው ይገባል ። የለውጥ ልብ ወለድ አክትሟል ማለት ይገባናል ። ከቡር ሰንደቅ ዓላማችንን ማንም ሕዝብ ፈቅዶ ባልወሰነው የድርጅቶች ጨርቃ ጨርቅ አርማ ለመለወጥም የተከፈተው ዘመቻ መክሸፍ አለበት ። ሹሙ ራሱ የወያኔን የጠንቋይ ጨርቅ የሀገር ብሎ የሚያውለበልብ በመሆኑ ሰንደቃችንን አክብረን አስከብረን መገኘት ከመቸውም ጊዜ የበለጥ ግዳጃችን ሆኖ ይገኛል ። ሀገሬ ያለው ሕዝብና

መብቱ ሲገፈፍ እያየ ያለው ሕዝብ ራሱን ለመጠበቅ አንድነቱን አጠናክሮ መነሳት አለበት ። ይህንንም ትግል የትግራይ ሕዝብ በፍጹም ኢትዮጵያዊነት ሊደግፍ ይገባዋል ። ወያኔ ያፈነዳው የክፍፍል ፈንጂ በነኮለኔሉም እየታገዘ ነውና የኢትዮጵያ ሕዝብ አይከፋፈልም በሚል የጠባቦችና ከፋፋዮችን መንጋ ማሸነፍ አለበት ። ጦርነት እንሰራባችኋለን ብለው የፎክሎብንን ጀግንነት ከኢትዮጵያውያን ደም ጋር የተለሰነ መሆኑን እናሳያቸው ዘንድ እየኮረኮሩን ነውና በተጋጋለ ትግል ወደ መቃብራቸው እንክተታቸው ። የጋራ ሀገር አቀፍ አድማ፤የሙት ከተማ አድማ፤ የኑሮ ውድነትና በመቃወምና እስረኞች ይፈቱ በሚል ሰልፍ፤በወያኔ ላይ ሁለገብ ጥቃት--አሁንም ፍትሃዊና ወቅታዊ ነው ። እምቢኝ አማርኛም አሮሚኛም የሁሉም ኢትዮጵያዊ ቋንቋ ነው ።

የሽግግር መንግሥት ለኢትዮጵያ!!

የወያኔ ኢሕአዴግ አምባገነነት ይውደም!!

ጸረ ወያኔ ጸረ ኢሕአዴግ ትግላችን ተፋፍሞ ይቀጥል!

ድል ለኢትዮጵያና ለኢትዮጵያዊነት!!!